

ᐃᓂᓯᖃᑦᑎᐸᓯᖃᑦ ᑭᓄᑦᑕᑦᑕᑦ

ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᓄᑦ ᐃᓂᓯᖃᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦ, ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦ ᑕᑭᓯᐸᑦᑕᑦ ᖃᓄᖃᑦ ᐃᓂᓯᖃᑦ ᖃᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᖃᑦᑕᑦ ᐃᓂᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ.

ᐱᖃᖃᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᓄᐸᓯᖃᑦᑕᑦ ᐃᓯᐸᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᓄᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦ (NCCP) ᐃᓂᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᓄᑦ ᖃᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᓄᐸᓯᖃᑦᑕᑦ ᖃᓄᖃᑦ ᐃᓂᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑭᓄᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ. ᖃᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᑦᑕᑦ ᖃᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ coach.ca.

ᑕᑕᑦᑕᑦ ᐱᑭᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᖃᖃᑦᑕᑦ ᑕᑭᓯᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᓄᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ, ᐸᑭᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ, ᐱᑦᑕᑎᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑕᓄᑦᑕᑦ 2SLGBTQI+ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ, ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐱᑦᑕᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑕᓄᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑎᑕᑕᑦᑕᑦ, ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᓯᖃᑦᑕᑦ.




ᐸᑕᑦᑕᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦ

ᑕᑭᓯᐸᓯᖃᑦᑕᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦ, ᐃᓂᓯᖃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᓄᐸᓯᖃᑦᑕᑦ, ᐃᓯᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᓯᑕᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᐃᓄᑦ ᑕᑕᓄᖃᑦᑕᑦᑕᑦ, ᓄᐱᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑦᑕᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ. ᐸᑕᑦᑕᑦ ᑕᑕᓄᐃᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᐸᑕᓄᐸᓯᖃᑦᑕᑦ ᐃᓯᑦᑕᑦ ᖃᓄᐃᑦᑕᑦᑎᐸᓯᖃᑦᑕᑦ (ᑭᑦ 2007). ᑭᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ ᑕᑕᓄᐃᑦᑕᑦᑕᑦ ᐃᑦᑕᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦᑕᑦ.

i **ᐃᖃᑲᐅᐱᓂᖃ:** ᐱᓕᓂᓂᐱᖃᖃ ᐱᑕᓂ ᐱᑕᓂᑲᐅᐱᓂᖃ ᐃᖃᑲᐅᐱᓂᖃᑲᓂᐅᐱᓂᖃ. ᓂᓂᐅᐱᓂᖃ ᐃᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᖃᑲᐅᐱᓂᖃᑲᓂᐅᐱᓂᖃ ᑕᑲᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ ᑕᑲᐱᓂᖃ.

ᐃᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᓂᐱᓂᖃ

- ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐅᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ.
- ᐃᓂᐱᓂᖃ Enter ᐅᓂᓂᐱᓂᖃ spacebar ᐱᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐅᐱᓂᖃ ᐃᖃᑲᐅᐱᓂᖃᑲᓂᐅᐱᓂᖃ.
- ᐱᓂᐱᓂᖃ ᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᐱᓂᖃ ᑕᑲᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐱᓂᖃ.
- ᐱᓂᐱᓂᖃ Tab ᐃᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐅᐱᓂᖃ ᐱᓂᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ ᓂᓂᐱᓂᖃ.
- ᐃᓂᐱᓂᖃ Enter ᐅᓂᓂᐱᓂᖃ spacebar ᑕᑲᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ ᐃᖃᑲᐅᐱᓂᖃᑲᓂᐅᐱᓂᖃ.




ᓂᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᓂᐱᓂᖃ
ᐃᓂᐱᓂᖃ, ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᐱᓂᖃ
ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ
ᐃᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ ᐃᓂᐱᓂᖃ ᐱᓂᐱᓂᖃ




ደብዳቤዎን ይጻፉ ለማግኘት
 ለኅብዳኤ ልብገ ይጻፉ



ለገቢዎ ልብገ ለማግኘት
 ለገቢ ልብገ ይጻፉ





ርዕዮተኛነትን ወደፊት ለማስገባት
ለሥራዎች ለሰው ጤናማነት ለማረጋገጥ
ለሥራዎች ለሰው ጤናማነት ለማረጋገጥ
ደግሞ ለሥራዎች ለማረጋገጥ



ልጅን ለጥያቄ ለማረጋገጥ ለሥራዎች ለማረጋገጥ
ለሥራዎች ለማረጋገጥ ለሥራዎች ለማረጋገጥ

ბრძოლა

Δβξςσς ελΓσςς <Δ>λσςς

Δβξςσς ελΓσςς <Δ>λσςς Δλςςςς Δςβδρλσςς Δρλ βλςςρδςςς (Δςλςςς “ρλςβΔ Δςβςβδλςς”), Δλρλρς Δλρλνδρς Δςρλνδρςς – <λςςρλσςς λςβΔλςςς λςρλνςςς Δλρλνδρςςς σρδςςς λςβΔλςςςς/ λςβΔλςςςς λλλ βλςςλςςς <λ>λ Δλρλρς Δλρλνδρςς Δρλ βλςςρδςςς <Δ>Δλςςςλςςς.


λςςρλσςς Δβξλςςς λςςςς

<λςςρλσςςς λλλ βλςςλςςςς <λ>λςςς λςςςλςςς λςςςλςςς Δβξλςςςς Δρλ βλςςςς βλςςλςςςλςςςς. Δςςςλςςς, σλςςλςςςς <λ>λςςς ρλρλςςς ρλρλςςς Δβξλςςςς Δςβλςςςλςςς ρλρλςςς ρλρλςςς (λςςς <Δ>Δλςςςλςςς Δλςςς λςςςλςςςςςςς βλςςλςςςς <Δ>λςςςλςςςς).

Whenever you
need to talk,
we're open.

KidsHelpPhone.ca

Kids Help Phone 



ελρςσςς <β>λςςςςς βλςςςλςςςς βλςςλςςςλςςςς

<λ>λςςς λλλλςςςςς Δβξλςςς <λ>λςςς <β>λςςς λλλ βλςςλςςςςς βλςςλςςςλςςςςς ελρςσςςς <β>λςςςςςλςςςςς βλςςλςςςλςςςςς. λςςς λςςςς Δςβδρλςςςςς λςςςλςςςςς, βλςςλςςςς <λ>λςςς <ρ>λςςςςς <λ>λςςςλςςςςς.



ፍልጋታዎቻችንን ለሥራዎቻችን ለማድረግ ለሚያስፈልገን ሰው ለማግኘት ማድረግ ይቻላል።

1 ለሥራዎቻችን ለሚያስፈልገን ሰው ለማግኘት ማድረግ ይቻላል። ፍልጋታዎቻችንን ለሥራዎቻችን ለማድረግ ለሚያስፈልገን ሰው ለማግኘት ማድረግ ይቻላል።

2 ለሥራዎቻችን ለሚያስፈልገን ሰው ለማግኘት ማድረግ ይቻላል። ፍልጋታዎቻችንን ለሥራዎቻችን ለማድረግ ለሚያስፈልገን ሰው ለማግኘት ማድረግ ይቻላል።

Scene 1 Slide 14

- 0 → Scene 1 Slide 16
- 1 → Scene 1 Slide 15

ᐃᑦᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ

ᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦ.

ᑲᑦᑲᑦᑲᑦ

Scene 1 Slide 18

Continue → Scene 1 Slide 17

